

ወደ ባሕላዊ ት/ቤት እንኳን ደህና መጡ!

እዚህ ላይ ስለ ባሕላዊ ት/ቤቱና ስለሥራችን ያለውን መረጃ በቋንቋችሁ ተርጉሙን አቅርባለን። ከኛ ጋር ሲገናኙ፣ እንዲሁም ትምህርት ስንሰጥ የምንገግረውና የምንጽፈው በስዊድንኛ ነው።

እድሜያችሁ ከ6 እስከ 22 የሆናችሁ እባሕላዊ ት/ቤ በሙዚቃ፣ በዘፈን፣ በትያትር፣ በዜማ፣ በዳንስ፣ በሰርከስ፣ በሥዕልና በሜዲያ ዘርፎች የግል ፈጠራችሁን የምትቃኙበትን ዕድል እንሰጣችኋለን።

ጨርሶ አዲስ ዝንባሌ እንዳላችሁ የምታውቁበት፣ አዲስ ጓደኛም የምታፈሩበትን ዕድል ልታገኙ ትችላላችሁ። ከኛ ዘንድ የምትመጡት ከመደበኛው ትምህርታችሁ ካበቃ በኋላ፣ በዕረፍት ጊዜያችሁ ይሆናል።



[በቀጥታ ወደ ኮርሶችና ምዝገባ \(ስዊድንኛ\)](#)

ኮርሶቻችን

ከኛ ዘንድ በሙዚቃ፣ በዘፈን፣ በትያትር፣ በዜማ፣ በዳንስ፣ በሰርከስ፣ በሥዕልና በሜዲያ ዘርፎች ከመቶዎች ኮርሶች መሃል መምረጥ ትችላላችሁ። አንድ ሙሉ ተርም የሚሄዱ ኮርሶች እንዳሉን ሁሉ ከዚያም ያጠሩ ጊዜ የሚወስዱ አሉ። የተርም ኮርሶቻችን ከ300 እስከ 750 ክሮኑር በተርም ያወጣሉ። ለዚህም በአንድ ተርም ቢያንስ አሥራ ሁለት የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንዲኖራችሁ፣ እንዲሁም ተፅእኖ ማሳደርና ትምህርቱን በራስ ፍላጎት ማካሄድ እንደምትችሉ ዋስትና እንሰጣችኋለን። ከሶስት እስከ ስድሥት ትምህርት ክፍለ ጊዜያት የሚወስዱት፣ አጫጭሮቹ ኮርሶች ከ100 እስከ 300 ክሮኑር ያወጣል።

ከሙዚቃ ኮርሶቻችን ውስጥ የምትመርጡ ግን የሙዚቃ መሳሪያ የሌላችሁ፣ ከባሕላዊው ት/ቤት መሳሪያ ግምጃ ቤት የመዋስ ዕድል ይኖራችኋል። ከትልቁ ፒያኖ በቀር አብዛኞቹን መሳሪያዎች የማግኘት ዕድል ይኖራል።

[ከፍያን የተመለከተ መረጃ በስዊድንኛ \(svenska\)](#)

ትምህርቶቻችን

በባሕላዊው ት/ቤት ትምህርት የሚሰጠው ለቡድን ነው። በአንድ የሙዚቃ ትምህርት ዓይነት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ተማሪዎች ትሆናላቸው። ትያትር፣ ዳንስናሥዕል ከሆነ ደግሞ ቁጥሩ ከፍ ይላል። ትምህርት አስጣጡ ላይ የራሳችሁን ፍላጎትም ማሳረፍ ትችላላችሁ። ከመምህራን ጋር በመወያየት ጥበብና ብልሐት ታሻሽላላችሁ። በቡድኖችሁ ውስጥ አንዳችሁ ከሌላችሁ በቀላሉ መማርና መማር ትችላላችሁ። ትምህርቱ የሚሰጠው በትርፍ ጊዜ፣ ከትምህርት በኋላ ሲሆን፣ ትምህርቱ የሚሰጠው በስዊድንኛው ነው።


የአካል እንቅስቃሴ ውስንነት ያለባችሁ፣ ከራሳችሁ ሁኔታ በመነሳት የፈጠራ ችሎታችሁን የምትቃኙበት ዕድል ታገኛላችሁ። አሰራራችንን፣ ከችግራችሁና ከፍላጎታችሁ እንዲስማማ በተቻለ እናመቻቸዋለን።

መምህራናቸችን

የባሕላዊው ት/ቤት መምህራን በጣም የሠለጠኑና በፍላጎት የሚሠሩ ናቸው። መምህራኑ የሙያና የጥበብ ትምህርት በየኒቨርስቲ ደረጃ የተማሩ ናቸው። ቴክኒሻኒዮቻችን፣ ትይንት አሰናጃቻችንና አልባሾቻችን ተማሪዎች ሙያዊ አቀራረብና ዝግጅት እንድናራቸው የሚቻላቸውን ያደርጋሉ።

በአቅራቢያችሁ እንገኛለን

ትምህርቱ በራሳችን ሕንፃዎችና በከተማይቱ ዙሪያ ባሉ ት/ቤቶች ውስጥ ይሰጣል። በሚገባ የተሟላ መድረክ፣ የሙብራቶችና የድምፅ መሳሪያዎች፣ የመኪኳያና የአልባሳት ግምጃ ቤቶች አሉን። [egna lokaler](#) የምስልና የቅርፅ መሥሪያ ቤት፣ የዳንስ አዳራሽ፣ ስቴዲዮና የሙዚቃ ክፍልም አሉን።



K = የራሳችን ሕንፃዎች
ከነዚህ ሌላ ስቶክሆልም ውስጥ ወደ 70 በሚጠጉ ት/ቤቶች እንሰራለን

ምዝገባ

ዕድሜያችሁ ከ6 እስከ 22 የሆናችሁና በስቶክሆልም ከተማ ውስጥ የምትኖሩ ታዳጊዎችና ወጣቶች መመዝገብ ትችላላችሁ። ለመመዝገብ ወደ ኮርስ ካታሎግ ያምሩ [kurskatalog \(svenska\)](#). እዚያ ላይ በትምህርት ዓይነት፣ በዕድሜ፣ በአካባቢ፣ በሳምንታዊ ዕለትና በመሳሰለው ለይታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ።

ልትገናኙን ከፈለጋችሁ

ጥያቄ ካላችሁ ወይም ለመመዝገብ ርዳታ ካሻችሁ በዚህ አድራሻ ፈልጉን። [kontakta oss](#) እኛን ስትገናኙ ሆነ ትምህርት ስንሰጥ የምንጠቀመው ቋንቋ ስዊድንኛ ነው።

በሶሻል ሚዲያዎች ይከታተሉን።

Facebook: facebook.com/KulturskolanStockholm

Twitter: [@KulturskolanSth](https://twitter.com/KulturskolanSth)

Instagram: [kulturskolansthlm](https://instagram.com/kulturskolansthlm)

#Kulturskolansth



KulturskolanStockholm



kulturskolansthlm



KulturskolanSth

E-post: kulturskolan@stockholm.se Telefon: **08-508 318 70** kulturskolan.stockholm.se